

# ጌታዬ አላህ ነው

www.with-allah.com/am



أمهري


በአላህ ማመን ሲታጣ . .

www.with-allah.com



ሙሐመድ ብን ሰርራር አልያማ  
ዶክተር ዐብዱላህ ብን ሳሊም ባህማም

# ጌታዬ አላህ ነው



በአላህ ማመን በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ከተደበላለቁ አምኮቻችን፣ እውነተኛ አምልኮ ወደሚገባው አላህ ﷻ አምልኮ የሚደረግ ሽግግር ነው።

# ጌታዬ አላህ ነው

## በአላህ ማመን ሲታጣ . .

በአላህ ማመን በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ከተደበላለቁ አምልኮዎች፣ እውነተኛ አምልኮ ወደሚገባው አላህ ﷻ አምልኮ የሚደረግ ሽግግር ነው።

በብዙ ሰዎች ሕይወት ውስጥ የኢማን መክፈቻ ቁልፍ ሲጠፋ አይቀራ ውጤቱ ጭንቀትና መከራ ይሆናል። ይህም ከመከራና ስቃይ ሕይወት ለመገላገል ይችላል። ዘንድ፣ አንዳንድ ሕብረተሰቦች ራስን ለመግደል የሚረዱ አዳዲስ ስልቶችንና ዘዴዎችን በተራቀቀ መንገድ ወደመፍጠር ደረጃ አድርገዋል። በእስላም ታላቅ ጸጋ አላህ የተመሰገነ ይሁን - አልሐምዱ ሊልላህ። ጸጋም በዚህ በቃ። ይህን ዜና እንካችሁ።

ከዓለም ለመሰናበት አዲስ መንገድ፦

በአውስትራሊያ የእዝነት ግድያ ሰባኪ የሆነው ፊሊፕ ኒችኬ እንደሚለው፣ «የመሰናበቻው ሻንጣ» የሚል ስያሜ የተሰጠውና ከካናዳ በፖስታ አማካይነት ታዘ የሚመጣው የራስን ሕይወት የማጥፊያ መሣሪያ፣ በአገሪቱ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ በመሸጥ ላይ ይገኛል።

የመሣሪያው ዋጋ 30 የአሜሪካ ዶላር ሲሆን፣ ከፕላስቲክ የተሠራና በመታነቅ አማካይነት የሚገድል ልዩ ሻንጣ አብሮት ይመጣል።

ኒችኬ ለአውስትራሊያው የኤቢ.ሲ ጣቢያ በሰጠው መግለጫ፣ መሣሪያው በተወሰነ ደረጃ አስከሬ ይመስላል፣ ይሁን እንጂ ነፍስ ለማውጣት ግን በጣም ውጤታማ ነው።



መሣሪያው በጣም ስፋት ባለው ሁኔታ አገልግሎት ላይ እየዋለ ሲሆን፤ ስለ መሣሪያው ስለ አጠቃቀሙና ከዚህ ጋር ስለተያያዙ ጉዳዮች በየቀኑ ብዙ ሰዎች እንደሚያነጋግሩት አክሎ ገልጿል።

በሌላ በኩል ደግሞ፤ የነርቭ ሥርዓትን በመጉዳት የመንቀሳቀስ ችሎታን በሚያሳጣ በሽታ የተያዘች አንዲት እንግሊዛዊት፤ ሕይወቷን በገዛ እጇ ስታጠፋ ባለቤቷ አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርግላት ለማስገደድ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ክስ መስርታለች።

ቢ.ቢ.ሲ. እንዳስታወቀው ዕድሜዋ 42 የሆነው ዳያና ቢራቲ፤ በዚህ በሽታ የተያዘችው ከሁለት ዓመት በፊት ሲሆን፤ ወደ ፍርድ ቤት መሄድ የተገደደችው ባለቤቷ ራሷን ስትገድል እገዛ ካደረገላት ባለ ሥልጣናት ከሕግ ተጠያቂነት ነጻ እንደሚሆን ዋስትና አንሰጥም ካሏት በኋላ ነበር።

አላህ ﷻ

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124]

«ከግሣጼም የዞረ ሰው፤ ለርሱ ጠባብ ኑሮ አልለው፤ በትንሣኤም ቀን ዕውር ሾኖ እንቀሰቅሰዋለን።» [ጣዮ:124]

## ለድሆቹ አገልጋዮች ባለጸጋው አላህ ﷻ አስፈላጊያቸው መሆኑ

### ባሮቹ ሆይ . .

ነቢዩ ﷺ ከኔታቸው ባስተላለፉት መሰረት እንዲህ ብለዋል፡- «አገልጋዮቹ ሆይ! በደልን በራሴ ላይ ክልክል አድርጌ በእናንተም ላይ ክልክል አድርጌያለሁና እርስ በርሳችሁ አትበዳደሱ። አገልጋዮቹ ሆይ! እኔ የመራሁት ካልሆነ በቀር ሁላችሁም የጠመማችሁ ናችሁ። ስለዚህ አመራርን ከኔ እሹ፤ እኔም አመራሪን እሰጣችኋለሁ። አገልጋዮቹ ሆይ! እኔ የማበላችሁ ካልሆነ በቀር ሁላችሁም የተራባችሁ ናችሁና ሲሳይን ከኔ ለምኑ፤ እኔም እመግባችኋለሁ። አገልጋዮቹ ሆይ! እኔ የማለብሰው ካልሆነ በቀር ሁላችሁም የታረዛችሁ ናችሁና ልብሰን ከኔ ለምኑ፤ እኔ አለብላችኋለሁና። አገልጋዮቹ ሆይ! ቀንም ሆነ ማታ ኃጢአትን ትሰራላችሁ፤ እኔ ኃጢአቶችንም በሙሉ ይቅር የምል ነኝና ይቅርታን ከኔ ለምኑ፤ እኔ ይቅር እላችኋለሁና።

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፡-  
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15]  
«እላንተ ሰዎች ሆይ! እናንተ (ሁል ጊዜ) ወደ አላህ ከጃዮች ናችሁ፤ አላህም እርሱ ተብቃቂው፤ ምስገና ነው።» [ፋጢር:15]

https://www.with-allah.com/am

አገልጋዮቹ ሆይ! ልትጎዱኝ አይቻላችሁም፤ ልትጠቅሙኝም አይቻላችሁም። አገልጋዮቹ ሆይ! ከናንተ የቀደሙትና የሚከተሉት (ትውልዶች)፣ ሰዎቻችሁና ጅናቻችሁ በመካከላችሁ ካለውና ልቡ እጅግ የጠራ በሆነው በኩል ብትሰባሰቡ እንኳ በግዛቱ ላይ አንዳችም ነገር አትጨምሩም። አገልጋዮቹ ሆይ! ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ ሰዎቻችሁም ሆኑ ጅናቻችሁ፣ ከመካከላችሁ እጅግ የከፋ ልብ ካለው በኩል ብትተባበሩ ከግዛቱ ቅንጣት አትቀንሱም። አገልጋዮቹ ሆይ! ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ ሰዎቻችሁና ጅናቻችሁ፣ በአንድ አደባባይና ሥፍራ ሆነው ቢለምኑኝና ለያንዳንዳቸው የሚፈልገውን ሁሉ ብሰጥ መርፌ ከውቅያኖስ ብትገባ የምታጎድለውን ያህል እንኳ እኔ ዘንድ ካለው ላይ አይጎድልብኝም።

አገልጋዮቹ ሆይ! ለናንተ እኔ ዘንድ የምቆጥርላችሁና ከኔ ምንዳ የሚያሰጧችሁ ሥራዎቻችሁ እንጂ ሌላ አይደለም፤ ስለዚህ ጥሩ ያገኘ ሰው አላህን ያመስግን፤ ከዚህ ውጪ ያገኘ ማንንም ሳይሆን ራሱን ይውቀስ።»  
(በሙስሊም የተዘገበ)

«አገልጋዮቹ ሆይ! ለናንተ እኔ ዘንድ የምቆጥርላችሁና ከኔ ምንዳ የሚያሰጧችሁ ሥራዎቻችሁ እንጂ ሌላ አይደለም፤ ስለዚህ ጥሩ ያገኘ ሰው አላህን ያመስግን፤ ከዚህ ውጪ ያገኘ ማንንም ሳይሆን ራሱን ይውቀስ።»  
(በሙስሊም የተዘገበ)

https://www.with-allah.com/am



## የአላህን ትእዛዛት ጠብቅ እርሱ ይጠብቅሃልና፦

ከዐብዱላህ ብን ዐብባስ (ረዐ) በተላለፈው መሰረት ከዕለታት አንድ ቀን ከአላህ መልእክተኛ ﷺ ጎላ (ተፈናጥቼ) እያለሁ፣ እንዲህ አሉኝ ብለዋል፦ «አንተ ብላቴና ሆይ! ጥቂት ቃላትን (ትምህርቶችን) አስተምርሃለሁ፦ ትእዛዛቱን በመፈጸም የአላህን መመሪያ ጠብቅ፣ እርሱም ይጠብቀሃልና። ትእዛዛቱን በመፈጸም የአላህን መመሪያ ጠብቅ፣ (በጥበቃው በረድኤቱና በዕውቀቱ የትም ቦታ) ካንተ

ጋር ሆኖ ከፈት ለፈትህ ታገኘሃለህና። ስትለምን አላህን ብቻ ለምን፤ እርዳታ ስትፈልግ በአላህ ብቻ ታገዝ። ሕዝቦች ሁሉ አንዳች ነገር ሊጠቅሙህ አንድ ላይ ቢሰባሰቡ፣ አላህ ቀድሞውኑ ወስኖ ከጻፈልህ ውጭ ምንም አይጠቅሙህም። በአንዳች ነገር ሊጎዱህ አንድ ላይ ቢሰባሰቡ፣ አላህ ቀድሞውኑ ወስኖ ከጻፈብህ ውጭ ምንም አይጎዱህም። ውሳኔው ተላልፎ መዝገቡ ተዘግቷልና። >> (በትርጉሙ የተዘገበ)

# አላህ جَل جَلَالِه

አላህን ይበልጥ የሚያውቅ አላህን ይበልጥ ይፈራዋል።

## አላህ جَل جَلَالِه :-

አላህ جَل . . በብዛት የሚወደስና የሚመለከ አምላክ . .

ሰማያትና በውስጣቸው ያለው ሁሉ፤ መሬቶችና ያሉባቸው ሁሉ እርሱን በማጥራት ያወድሱታል . .

ሌሊትና ከዋክብቱ፣ ቀንና ብርሃኑ . . የብስና ባሕሩ . . ያጠፋታል፤ ያወድሱታል፤ ይቀድሱታልም።

አላህ جَل እንዲህ ብሏል፦

﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].

«ከነገርም ሁሉ ከማመስገን ጋር የሚያጠራው (የሚያወድሰው) እንጂ አንድም የለም፤ ግን ማጥራታቸውን አታውቁትም፤ እርሱ ታጋሽ መሐሪ ነው።» [አልአስራአ:44]

«አላህ» جَل ከሚታወቁት ሁሉ ይበልጥ ታዋቂ ነውና ማስተዋወቅ አያሻውም . . ልቦች ያውቁታል፤ ነፍሶችም እርሱን ለማወቅ ይፍረክረካሉ።

«አላህ» جَل ልቦች ያመልኩታል፤ ነፍሶች ምሕረቱን ይጠባበቃሉ፤ ፍጥረታት በርሱ ውዳሴ ይጸናናሉ፤ ይረጋጋሉ።

አላህ جَل ሃማኖታዊ ግዴታ በሚጸናባቸው አገልጋዮቹ ልብ ውስጥ፤ ወደርሱ በመጠጋት ብቻ እንጂ የማይሰበሰብ መብታተንና መባዘንን፤ እርሱ ብቻ እንጂ ሌላ ሊያብቃቃው የማይቻል ድህነትን አድርጓል።

«አላህ» جَل የሚለው ቃል በሁሉም መልካም ባሕርያት የሚገለጸው መለኮታዊ እርሱነት (ዛት) የሚጠራበት ስሙ ነው።

https://www.with-allah.com/am



# ለባሮቹ አላህ ﷻ አስፈላጊያቸው መሆኑ ፡-

ባሪያው በችግርና መከራ ጊዜ የሚጠጋበትንና ከሌላ የሚሰጠውን የሚፈልግ ሲሆን ይህ ተፈጥሯዊ ባሕርይው ነው። ለዚህ ነው ነገ የሚገናኘውና ከፊቱ የሚቆም በመሆኑ በሁሉም ሁኔታዎቹ ውዴታውን ለማግኘት የሚጥረውና ፈጣሪ ጌታው ሁሉም አስፈላጊው መሆኑን ከውስጡ የሚገነዘበው።

አገልጋዩ ለአላህ ﷻ ተናንሶ ግዴታዎቹን ሁሉ ከተወጣ፣ የአላህ ቀጠሮ እውነት መሆኑን አረጋግጦ ከታገሰ፣ ሰዎችን በጌታው ትእዛዝ ከሚመሩ መሪዎች አንዱና ሌሎች የሚከተሉት አርአያ እንዲሆን ያደርገዋል።

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِبَايَاتِنَا يُوْقِنُونَ﴾ [انسجدة: 24]

«በታገሡና በታምራቶቻችን የሚያረጋግጡ በኾነም ጊዜ፣ ክነርሱ በትእዛዛችን የሚመሩ መሪዎችን አደረግን።» [አልሰድዳህ: 24]

ለዚህም ነው አላህ ﷻ ትዕግሥትንና እርግጠኝነትን (የቁንን)፣ በሃይማኖቱ ውስጥ ግንባር ቀደም የመሪነት ቦታ ለመያዝ ምክንያት ያደረገው።

የፍጡራን በፈጣሪ አምላክ ላይ መንጠላጠልና እርሱን መማጸን አብሯቸው የተፈጠረ ሲሆን፣ ደግ የዋለላቸውን፣ ችሮታውን የዘረጋላቸውን አላህን ﷻ መውደድና ማፍቀር እንዲሁ ተፈጥሯዊ ባሕርያቸው ነው።

ከኢማን ውጭ ያለው ስንቅ ሁሉ አላቂ ነው፤ ከአላህ በስተቀር ከሌላ የሚመጣ ድጋፍና እገዛ ሁሉ ወዳቂ ነው።

## የዕውቀት ክቡርነት፦

የዕውቀትና የትምህርት ክቡርነት ከሚቀሰመው ዕውቀትና ከመረጃው ክቡርነት የሚመነጭ ነው። ከፈጣሪ ጌታ ﷻ የበለጠ ክቡር የሆነ፣ ባሕርያቱን፣ መልካም ስሞቹን፣ ጥበቡንና በፍጡራኑ ላይለውን መብቱን ከማወቅ የበለጠ ክቡር ዕውቀትም የለም። ለዚህ ነው ተውሒድ የሃይማኖት አስኳል የሆነው። ከቅዱስ ቁርአን አንድ ሦስተኛ የሚሆነው የአላህን አንድነትና ተውሒድን በግልጽ የሚያረጋግጥ ነው።

እርሱን ማወቅ ቀላል አድርጎ የገራለት መሆኑ፣ አላህ ﷻ ለባሪያው የዘረጋለት ጸጋና ቸርነት ነው።



# በሁሉም ነገር ውስጥ አንድነቱን የሚያመለክት ታምር አለ ፡-

አላህ ﷻ በፍጥረታቱ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ለሕልውናው ፣ ለተውሐዱ ፣ ለምሉእነቱ ፣ ለግርማ ሞገሱና ለኃያልነቱ ማስረጃ አድርጓል። በተጨማሪም እነዚህን ማስረጃዎች እንድናስተውልና እንድናስተነትን ያዘዘ ሲሆን፣ አርቀው ለሚያስተውሉና ለሚመራመሩ የአእምሮ ባለቤቶች ምልክቶች መሆናቸውንም ነግሮናል።

አስተዋዮችንና የአእምሮ ባለቤቶችን፣ በራሱ የተብቃቃ በሆነው አንድ አምላክ አላህ ﷻ እንዲያምኑ ጥሪ የሚያደርጉ አንዳንድ አንቀጾችን ለመውሰድ የአላህን መጽሐፍ ቁርአንን በጨረፍታ እንገባኛለን። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፡-

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾﴾ [النّازيات: 20-21]  
<<በምድርም ውስጥ፣ ለሚያረጋግጡ ሰዎች ምልክቶች አልሉ። በነፍሶቻችሁም ውስጥ (ምልክቶች አልሉ)፤ ታዲያ አትመለከቱምን?>>  
[አልላራዮት:20-21]

በተጨማሪም ﷻ እንዲህ ብሏል፡-  
﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿١٠١﴾﴾ [يونس: 101]

<< በሰማያትና በምድር ያለውን (ታምር) ተመልከቱ፤ በላቸው፤ >>  
[ዩኑስ:101]

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፡-  
﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَافِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٠﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٦١﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٦٢﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦٣﴾﴾ [يونس: 3-6]

<<ጌታችሁ ያ ሰማያትንና ምድርን በስድስት ቀኖች ውስጥ የፈጠረ አላህ ነው፤ ከዚያም ነገሩን ሁሉ የሚያስተናገድ ሲኾን፣ በዐርሹ ላይ ተደላደለ፤ ከርሱ ፈቃድ በኋላ ቢኾን እንጂ አንድም አማላጅ የለም፤ ይህችሁ አላህ ጌታችሁ ነውና ተገዙት፤ አትገሠጹምን? ሁላችሁም ኾናችሁ መመለሻችሁ ወደ እርሱ ነው፤ (ይህም) የተረጋገጠ የአላህ ቃል ኪዳን ነው፤ እርሱ መፍጠርን ይጀምራል፤ ከዚያም እነዚያን ያመኑትንና መልካም የሠሩትን በትክክል ይመነዳ ዘንድ ይመልሰዋል፤ እነዚያ የካዱትም፣ ይክዱት በነበሩት ነገር ለነርሱ ከፈላ ውሃ የኾነ መጠጥና አሳማሚ ቅጣት አላቸው። እርሱ ያ

https://www.with-allah.com/am



https://www.with-allah.com/am

ፀሐይን አንጸባራቁ፣ ጨረቃንም አብሪ ያደረገ ነው፣ የዓመታትን ቁጥርና ሒሳብን ታውቁ ዘንድም ለርሱ መስፈሪያዎችን የሰካ ነው፣ አላህ ይህንን በእውነት እንጂ (በክንቱ) አልፈጠረውም፣ ለሚያውቁ ሕዝቦች አንቀጾችን ያብራራል። ሌሊትና ቀን በመተካካታቸው፣ አላህም በሰማያትና በምድር ውስጥ በፈጠረው ሁሉ፣ ለሚጠነቀቁ ሕዝቦች ምልክቶች አልሉ።» [ዩኑስ:3-6]

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾﴾ [آل عمران: 190-191]

«ሰማያትንና ምድርን በመፍጠር፣ ሌሊትና ቀንም በመተካካት፣ ለባለ አእምሮዎች ምልክቶች አሉ። (እነርሱም) እነዚያ ቆመው፣ ተቀምጠውም፣ በጎኖቻቸው ተጋድመውም፣ አላህን የሚያውሉ፣ በሰማያትና በምድር አፈጣጠርም የሚያስተነትኑ ፡ ጌታችን ሆይ! ይኸን በክንቱ አልፈጠርከውም፣ ጥራት ይገባህ፣ ከእሳትም ቅጣት ጠብቀን የሚሉናቸው።» [ኣል ዒምራን:190-191]

በተጨማሪም አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦  
﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُئْتُ مِنْ ذَاتِ آبَائِكُمْ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾﴾ [انعام: 4]  
«እናንተንም በመፍጠር፣ ከተንቀሳቃሽም (በምድር ላይ) የሚበትነውን ሁሉ (በመፍጠሩ)፣ ለሚያረጋግጡ ሕዝቦች ታምራቶች አልሉ።» [ኣል ጃሚያ:4]  
አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [عج: 46]

«ለነርሱም በነርሱ የሚያውቁባቸው ልቦች፣ ወይም በነርሱ የሚሰሙባቸው ጃሮዎች፣ ይኖሩዎቸው ዘንድ፣ በምድር ላይ አይሄዱምን?» [ኣል ሐጅ:46]



በተጨማሪም አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [ق: 6].

«ወደ ሰማይም፣ ከበላያቸው ስትኾን ለርሷ ምንም ቀዳዳዎች የሌሏት ኾና እንዴት እንደ ገነባናትና (በከዋክብት) እንዳገጥናት አልተመለከቱምን?» [ቃፍ:6]

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿صُنِعَ اللَّهُ لِدَيْ أَلَّذِي أَتَقَنَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: 88].

«የዚያን ነገሩን ሁሉ ያጠነከረውን የአላህን ጥበብ (ተመልከት)፤» [አል ነምል:88]

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [طه: 54].

«በዚህ ውስጥ ለአኦምሮ ባለቤቶች በእርግጥ ታምራት አለበት፡፡» [ጣሃ:54]

<https://www.with-allah.com/am>





## መልመጃ

1. የሰዎች ሕይወት ከኢማን የተራቀተ ከሆነ ውጤቱ ምን ይሆናል?
2. የባሮቹ አምልኮ (ዕባዳ)፣ ወይስ ተውበታቸው ነው ለአላህ ﷻ የሚያስፈልገው?
3. አላህ ﷻ ለአገልጋይ ባሮቹ ለምን አስፈላጊያቸው ሆነ? ለዚህ ማስረጃው ምንድነው?
4. በሕይወትህ ውስጥ ከምትመለከታቸው የአላህ ታምራትና ምልክቶች ውስጥ ይበልጥ ተጽእኖ የሚያሳድርብህ የቱ እንደሆነ ጥቀስ።